

የአቡዬን ግብር የበላች ፍየል አሁንም አሁንም ያስጮሃታል

ከገ/ ክርስቶስ ዓባይ

የዛሬውን ጽሑፌን እንድንጽፍ የገፋፋኝ የህወሃት መሪ የነበሩት አቶ ወ/ሥላሴ (ስብሳብ) ነጋ ከአንሙት አብርሃም ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ስምቼ የ ድርሻየን መወጣት እንዳለብኝ ጎሊናዬ ስለገፋፋኝ ትንሽ ለማለት ብዬ ነው። አረጋግጦ ወ/ሥላሴ በዕድሜ ጃጅተው፤ ጉድጓዳቸው ተምሶ፤ መገንገጥ ልጣቸው ተርሶ አንኳ እያሉ ባለፉት ዘመናቸው ለፈጸሙት ጎልቆ መሳፍርት የሌለው ኃጢአታቸው በመጸጸት ለዚህ ያደረሳቸውን ፈጣሪ አምላክ እየለመኑ ንሥሐ መግባት ሲገባቸው፤ “ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀሥስ አይለቅም እንዲሉ፤” ቀደም ሲል ሲረጩት የቆዩት መርዝ አልበቃቸው ብሎ አሁንም እንደ አፍላ ጎረምሳ በቀጣዩ የትግራይ ትውልድ ላይ አሚካላ በመትከል ላይ ስለሆኑ እንደ ዜጋ “አረ አሁንስ ቢቃ!” ለማለት ፈልጌ ነው።

በከፍተኛ ስሜት ላይ ሆኜ ስለጻፍኩት ይህንኑ አንባቢያን እንዲረዱልኝ በትሕትና እጠይቃለሁ። አቶ ወ/ሥላሴ (ስብሳብ) በየጊዜው ብቅ እያሉ የሕዝቡን ስሜትና ንቃት እንደ ቴርሞሜትር ለመለካት የሚጠቀሙበትን እንቶ ፈንቶ ወይም መጃፊት የኢትዮጵያ ሕዝብ እያዳመጠ በንቀትና በግርምት ዝም ስለሚል፤ ንግግራቸውን አክብሮ የሚበቀለው መሰሏቸው ከሆነ የራሳቸውን ድንቁርና አውልቀው መጣል ያለባቸው ይመስለኛል።

ቀደም ሲል “አማራውንና የአርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አከርካሪውን ሰብረነዋል” ሲሉ ሕዝብ ከንፈሩን እየመጠጠ ምን ነካቸው በማለት በአርምሞ ዝም ብሏቸዋል። ሰው ሲያብድ አብሮ የሚያብድ የለምና። አቶ ወ/ ሥላሴ (ስብሳብ) በእውነት የለቀቁ መሆናቸውን የሚጠራጠር ካለ ያው “እባላ ባይ የሆነው የወያኔ ጅሌ ብቻ ነው።” ብአዴንም ሆነ አሕዴድ ወይንም የደቡብ ሕዝቦችም ሆነ አጋር ድርጅቶች ተብለው በሕወሃት የተደራጁት ቡድኖች መሪዎችም ባጠቃላይ የዚሁ የኢሕአዴግ አጋሰሶች፤ (እነርሱ እንዲያውም ‘አድጊ’ ይሏቸዋል) ልባቸው አንኳ አምኖ ባይቀበልም በገፍ ከአገር ከሚዘረፈው ሀብትና ንብረት የሚንጠባጠብ ፍርፋሪ ካለ ያችን ለመለቃቀም ህሊናቸውን ሸጠው ስለሚኖሩ እነርሱ የአኒህን የቅሌታም ሽማግሌ አስተሳሰብ መዝግበው እንደለመዱት በየመድረኩ እንደ ዳዊት ሊደግሙ ይችላሉ። እነርሱ ክብር የሚባል ነገር አያውቁምና እነርሱ ተዋርደው ሕዝባቸውንም አዋርደዋልና!

“ዓይናችሁን ጭፍኑና ላሞኛችሁ” የሚባል ነገር በኢትዮጵያውያን ላይ እንደማይሠራ ምን ጊዜም የማይገባቸው፤ ከደደቢት የወጡ ደደቦች ናቸው እንጂ ጨዋ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉንም እንደሚያውቅ ከእንግዲህ ሊረዱት ይገባል። አቶ ስብሳብ በቃለ ምልልሳቸው የኤፈርት ሀብት መቶ በመቶ የኢሕአዴግ ሀብት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሕዝብ ዝም ሲል ምንም የማያውቅ ይመስላቸዋል? “አንኳን ይችን የዝንብ ጠንንጋራ እናውቃለን።” ቤሳ ቤስቲን ሳይኖራቸው “ሰባት ሆነን ለትግል ወጣን” እያሉ ሲሰብኩን የኖሩት አቶ ወ/ሥላሴ ከውጭ አገር ብዙ ገንዘብ አምርተን ይዘን መጣን እያሉ ቱሪናፋ መንፋት ከአንድ ከሽመገለ ሰው የሚጠበቅ አይደለም።

ግን ሌባ ምንጊዜም ሌባ እንጂ ታማኝ ሲሆን አልታየምና ምንም ሊያስደንቅ አይችልም። በደርግ ዘመን በመንግሥት ሥር ይተዳደሩ የነበሩትን ተቋማት በሙሉ፤ ሕወሃቶች የመንግስትን ሥልጣን ሲጨብጡ ሁሉንም በምርኮ መልክ እንደዘረፉት ዓለም የሚያውቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ሌላው ቀርቶ የዓለም ማያ ዩኒቨርስቲን ሀብት ወደ ትግራይ በመውሰድ የመቀሌ የኒቨርስቲን ያቋቋሙበት መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ አያውቅም ብለው ከሆነ ሞኝነት ነው። የደብረ ዘይትን አየር ኃይል ወደ መቀሌ ማዛወራቸውን ማንም የማያውቅ ይመስላቸዋል። የአገር ውስጥ ማከፋፈያ ንብረትን ካገታሉ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የነበረ ድርጅት ወደ ኤፈርት ማዛወራቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልታዘበ መሰላቸው? የሕንፃ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ያስገባቸውን እጅግ በጣም ውድ ውድ መሣሪያዎችን በቅድሚያ መዘረፋቸውን አንረሳም። ታላላቅ የመንግሥት ሕንፃዎችንና የንግድ ተቋማት፤ ሆቴሎችንና የማምረቻ ድርጅቶችን በብራይቪታይዜሽን ስም የሐሰት የሽያጭና የግዥ ሠነድ በማዘጋጀት በቀጥታ ወደ ኤፈርት እንዲዛወሩ እንደተደረገ ምስጢርነቱ የሮኬት ሳይንስ አይደለም። አቶ ስብሳብ ለክብራቸው እንኳ ሲሉ ከእንደዚህ ያለ የወረደ ተግባር መቆጠብ ነበረባቸው የሚል እምነት አለኝ። ግን ዓላማው መቃጠሌ ስለማይቀር በቅድሚያ ላቃጥላችሁ ብለው ከሆነ፤ እሳትና ቢንዚን ይዘው አሁንም እንደገና ብቅ ይበሉና ይለኩሉት።

በእርግጥ ታዳጊው አዲሱ የትግራይ ትውልድ ይንን ውሸት ስለማያውቅ እውነት መስሎት እንዳይሸወድና እንደ እሳት እራት እንዳይጠበስ ኢትዮጵያውያን የሆነ ሁሉ የማሳወቅና የማስጠንቀቅ ኃላፊነት አለብንና የሕወሃትን መሠሪ ተንኮል በትጋት ማጋለጥ ይጠበቅብናል። የጊዜ ጉዳይ እንጂ የኤፍርት ሀብት መቶ በመቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንጡራ ሀብት መሆኑን ማንም የሚረዳው ሀቅ ነው። ሌላው ቀርቶ በመሬት ስም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየወጣ በሕወሃት ዓባላት የተገነቡት ሕንፃዎችም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት መሆናቸው መታወቅ ይኖርበታል።

ከንግዲህ ወዲያ ማታለልም ሆነ መታለል የለም የምንጠብቀው ጎዳር 12 ቀን ነው፤ ይህችን ታሪካዊ ዕለት በጉጉት እንጠብቃለን። በዚች ዕለት ታላቁ ነቢይ ሙሴ በፈረካን የግፍ ቀንበር ሲሠቃዩ የነበሩትን እሥራኤላውያንን ነፃ ያወጣበት ዕለት በመሆኑ ኢትዮጵያውያንም በዚች ዕለት በአንድነት ሆነን ከዳር እስከዳር ከሰሜን እስከ ደቡብ፤ ከምሥራቅ እስከ መዕራብ በዘር በቋንቋ

በሃይማኖት ሳንከፋፈል፤ ውሸታሙን፤ ዘራፊውን እንደሰይጣን ወንድምን ከወንድም የሚያጣለውን፤ ጨካኙን፤ አገር ሻጩን፤ ገዳዩን፤ ራሱ ተዋርዶ አገር ጭምር የሚያዋርደውን ወያኔን ለአንዴና ለዘለዓለም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ላይ በጎብረት አሸቀንጥሮ ለመጣል እንተባበር።

ነቢይ አይደለሁም ግን አባይ ስብሳብ ለዚህ ዕለት የሚደርሱ አይመስለኝም እንጂ ደርሰው ፍርድዎን ቢያገኙ መልካም ነበር። ጊዜው የቴክኖሎጂ በመሆኑ በሕወሃት ዓባላት ስም በተለያዩ ባንኮች ያለው ገንዘብ፤ እንዲሁም በውጭ አገር እንዲሸሽ በተደረገ ገንዘብ በተለያዩ አገሮች የተገዙ ቤቶችና ልዩ ልዩ ንብረቶች ሁሉ የኢትዮጵያ ሀብት ናቸው። ከሠላሳ ቢሊዮን ዶላር በላይ በኢትዮጵያ ስም የተገኘውን ብድር ጊዜ የሰጣቸው የሕወሃት ዓባላት እንደግል ኪሳቸው እየሞጨለፉ ያሸሹት በመሆኑ ዞሮ ዞሮ አገሪቱ በዕዳ የምትጠየቅበት ሀብት ስለሆነ ከየአገሩ እየበረበርን ማስመለሳችን አይቀርም። የአቶ ስብሳብ ቃለምልልስ ግን ውሀ የማይቋጥር የነተበና ያለቀለት “የተበላ ዕቁብ” ነው።

የምሥራች የምንሰማበት ዘመን ያድርግልን፤ አሜን!